

# Job

## Chapter 19

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
-እፍ-እለ እፍብ -እፍ-መለሰ  
[H0559](#) [H0347](#)

እፍብም መለሰ እንዲህም አለ።

2  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
-በ-ቃለት -እፍ-ትመታላችሁ ነፍሴን ታደክማላችሁ መቼ -እስከ  
[H4405](#) [H1792](#) [H5315](#) [H3013](#) [H0575](#) [H5704](#)

ነፍሴን የምትዘነዙ፡ በቃልስ የምታደቅቁኝ እስከ መቼ ነው?

3  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
-ለ-እኔ ትገርፉላችሁ ታፈራላችሁ አይ ታውክሱኛል ጥኩሞቶ አስር ይህ  
[H1970](#) [H0954](#) [H3808](#) [H3637](#) [H6471](#) [H6235](#) [H2088](#)

ይኸው ስትሰድቡኝ አሥር ጊዜ ነው፤ ስታሻክሩኝም አላፈራችሁም።

4  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
ሰህተቱ ታደራል -ከ-እኔ-ጋር ሰህተት-ሰራሁ በእርግጥ -እፍ-ደግሞ  
[H4879](#) [H0854](#) [H7686](#) [H0551](#) [H0637](#)

በእውነትም የሳትሁ እንደ ሆነ፡ ስሕተቱ ከእኔ ጋር ትኖራለች።

5  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
ውርደቱን -በ-እኔ-ላይ -እፍ-ትከራከራላችሁ ታከብራላችሁ -በ-እኔ-ላይ በእርግጥ ቢሆንም  
[H2781](#) [H3198](#) [H1431](#) [H0551](#)

በእውነትም ብትላደዱብኝ፡ መዋረዴን በእኔ ላይ ብትከራከሩ፡

6  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
አከበበ -በ-እኔ-ላይ ሰጠሁኝ -እፍ-ውጥመዱ አጠምጭኝ አምላክ ምክንያቱም እንግዲህ እውቁ  
[H5791](#) [H0433](#) [H0645](#) [H3045](#)

እንግዲህ እግዚአብሔር እንደ ገለበጠኝ፡ በመረቡም እንደ ከበበኝ እውቁ።

7  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
ፍርድ -እፍ-የለም እጨዋለሁ መልስ-አገኝም -እፍ-አይ ግፍ እጨዋለሁ አሁ  
[H4941](#) [H0369](#) [H7768](#) [H3808](#) [H2555](#) [H6817](#) [H2005](#)

እነሆ፡ ስለ ተደረገብኝ ግፍ ብጮኸ ማንም አይመልስልኝም፤ አሰምቼም ብጠራ ፍርድ የለኝም።

8  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
ያሰማል ጨለማ መንገዶቼ -እፍ-በ አልፋሉም -እፍ-አይ አጠረ መንገዴን  
[H2822](#) [H3808](#) [H1443](#) [H0734](#)

እንዲላልፍ መንገዴን ዘግቶታል፡ በጎዳናም ጨለማ አኩርባታል።

9  
:ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ ገገጃጃ  
ራሴን አክለል -እፍ-አሰወገደ አገለለ -ከ-እኔ-ላይ ክብራን  
[H5850](#) [H5493](#) [H6584](#) [H3519](#)

ክብራን ገፈፈኝ፡ ዘውዴንም ከራሴ ላይ ወሰድ።



አጥንቴ ከቁርባና ከሥጋዬ ጋር ተጣበቀኝ፤ ድድ ብቻ ቀርቶልኝ አመለጥሁ።

21      **כִּי**      **הֵנִי**      **אֲלֹהִים**      **דַּל**      **כִּי**      **רָעִי**      **אֲנִי**      **קָנִי**      **קָנִי**  
(17C)      ከ-ነካች      አምላክ      እጅ      ምክንያቱም      ባልገገሮቹ      እናንተ      ማረፊያ      ማረፊያ  
[H5060](#)      [H0433](#)      [H3027](#)                [H7453](#)

እናንተ ወዳጆቹ ሆይ፥ ማረፊያ፤ የእግዚአብሔር እጅ መትታላችኛቸው ማረፊያ።

22      **:וְשָׁבַע**      **אֵל**      **וְיִמְכַשְׁרֵנִי**      **אֵל**      **כְּמִן**      **תְּדַבְּרֵנִי**      **לְמַנְיָ**  
ትጠግባላችሁ      አይ      -እና-ከ-ሥጋዬ      አምላክ      -እንደ-      ታዳሻላችሁ      ለምን  
[H7646](#)      [H3808](#)      [H1320](#)      [H0410](#)      [H3644](#)      [H7291](#)      [H4100](#)

ስለ ምን እናንተ እንደ እግዚአብሔር ታሳድሳላችሁ? ከሥጋዬስ ስለ ምን አትጠግቡም?

23      **:וְיִקְרֹא**      **בְּצַפּוֹר**      **יְתֵן**      **מִי**      **מִלֵּי**      **וְיִכְתְּבוּ**      **אִפּוֹ**      **יְתֵן**      **מִי**  
-እና-ይቀረጻል      -በ-መጽሐፍ      ቢሰጠ      ማን      ቃላቱ      -እና-ይፀፍ      እንግዲህ      ቢሰጠ      ማን  
[H2710](#)           [H5414](#)      [H4310](#)      [H4405](#)      [H3789](#)      [H0645](#)      [H5414](#)      [H4310](#)

ምነው አሁን ቃሉ ቢጻፍ፤ ምነው በመጽሐፍ ውስጥ ቢታተም፤

24      **:וְיִצְבֹּב**      **בְּצִוְיָ**      **דַּל**      **וְעַפְרָת**      **בְּרִזְלָ**      **בַּעֲשֵׁ**  
ይቀረጻሉ      -በ-ዓለት      -ለ-ዘላለም      -እና-እርሳስ      ብረት      -በ-ብርአት  
[H2672](#)      [H6697](#)      [H5703](#)      [H5777](#)      [H1270](#)      [H5842](#)

ምነው በብረት ብርና በእርሳስ በዓለቱ ላይ ለዘላለም ቢቀረጹ፤

25      **:וְיִקְרֹא**      **עַפְרָת**      **עַל**      **וְאִתְּחַן**      **חַי**      **וְאֵלֵי**      **וְיִדְעֵנִי**      **וְאֵנִי**  
ይቀማል      አፈር      -በ      -እና-የመጨረሻ      ሕያው      ተቃውሜ      አወቅሁ      -እና-እኔ  
[H6083](#)                [H0314](#)                     [H3045](#)      [H0589](#)

እኔን ግን የሚቤኩኝ ሕያው እንደ ሆነ፥ በመጨረሻም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም፥

26      **:וְיִדְבַּר**      **אֵלַי**      **וְיִמְכַשְׁרֵנִי**      **תֵּן**      **נִפְתָּר**      **עֲרִי**      **וְאֶתֶר**  
አምላክን      አያሱ      -እና-ከ-ሥጋዬ      ይህን      ይቀድሳል      ቆዳዬ      -እና-ከዚያ  
[H0433](#)      [H2372](#)      [H1320](#)      [H2063](#)           [H5785](#)

ይህ ቁርባናም ከጠፋ በኋላ፥ በዚያን ጊዜ ከሥጋዬ ተለይቼ እግዚአብሔርን እንዳይ አውቃለሁ።

27      **:בְּבִקְרִי**      **בְּלִיְתִי**      **כֶּלִי**      **וְ**      **וְלֹא**      **וְאֵי**      **וְעֵינַי**      **לִי**      **וְאִתְּחַן**      **וְאֵנִי**      **וְשָׁר**  
-በ-እቅሬ      ኩላሊቶቹ      ጣሉ      በመጣት      -እና-አይ      አዩ      -እና-ዓይኖቹ      -ለ-እኔ      አያሱ      እኔ      የ  
[H2436](#)      [H3629](#)      [H3615](#)           [H3808](#)      [H7200](#)                     [H2372](#)      [H0589](#)

እኔ ራሴ አየዋለሁ፥ ዓይኖቼም ይመለከቱታል፥ ከእኔም ሌላ አይደለም። ልቤ በመናፈቅ ዝሎክል።

28      **:כִּי**      **וְאֵצְפָא**      **וְיִבְרַךְ**      **וְשִׁרְשָׁ**      **לִי**      **וְיִדְבַּר**      **מִה**      **תֵּאמְרוּ**      **כִּי**  
-በ-እኔ      ተገኝ      ነገር      -እና-ሰር      -ለ-እሱ      እናዳን-ለት      ምን      ትላላችሁ      ምክንያቱም  
[H4672](#)      [H1697](#)      [H8328](#)                [H7291](#)      [H4100](#)      [H0559](#)

በእውነት። እንዴት እናሳድደዋለን? የነገሩ ሥር በእርሱ ዘንድ ተገኝቶአል ብትሉ።

29      **וְיִדְבַּר**      **וְיִדְבַּר**      **וְיִדְבַּר**      **וְיִדְבַּר**      **וְיִדְבַּר**      **וְיִדְבַּר**      **וְיִדְבַּר**      **וְיִדְבַּר**      **וְיִדְבַּר**  
[ፍርድ]      ታእውቁ      -ሰለ-ዚህ      ሰይፍ      አመጸዎች      ቁጣ      ምክንያቱም      ሰይፍ      -ከ-ፊት      -ለ-እናንተ      ፍሬ  
[H1779](#)      [H3045](#)      [H4616](#)      [H2719](#)      [H5771](#)      [H2534](#)           [H2719](#)      [H6440](#)

ዐ      ) : וְיִדְבַּר ( (ፍርድ)  
፤      [H1779](#)

ፍርድ እንዳለ ታውቁ ዘንድ ቊጣ የሰይፍን ቅጣት ያመጣልና ከሰይፍ ፍሩ።